

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ



አዋጅ ቁጥር 9.ም.

የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ

በ2011 በጀት ዓመት በፌዴራል መንግሥት ለሚከናወኑ ሥራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን በጀት አፅድቆ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወቅት ሥራ ላይ ማዋል አስፈላጊ በመሆኑ፤

የፌዴራሽን ምክር ቤት በወሰነው ቀመር መሠረት የፌዴራሉ መንግሥት ለክልሎች የሚሰጠው የድጋፍ በጀት መጠን መወሰን ስለሚኖርበት፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55/1/ እና /11/ መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

አንቀጽ 1 አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የ2011 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የበጀት አዋጅ ቁጥር _____” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2 ጠቅላላ የተፈቀደ በጀት

ከሐምሌ 1 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. በሚፈጸመው በአንድ የበጀት ዓመት ጊዜ ውስጥ የፌዴራል መንግስት ከሚያገኘው ገቢ እና ክልላ ገንዘብ ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ውስጥ ለተጠቀሱት ሥራዎችና አገልግሎቶች ቀጥሎ እንደተመለከተው፡-

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Recurrent Expenditure (91,675,160,588), Capital Expenditure (113,635,559,980), Subsidy Appropriation (135,604,731,380), and Sustainable Development Goals (6,000,000,000).

ለሰነት ሙቶ አርባ ስድስት ቢሊዮን ዘጠኝ ሙቶ አስራ አምስት ሚሊዮን አራት ሙቶ አምሳ አንድ ሺህ ዘጠኝ ሙቶ አርባ ስምንት ብር/ ለፌዴራል መንግስት ወጪ ሆኖ እንዲከፈል በዚህ አዋጅ ተፈቅዷል፡፡

PROCLAMATION NO. -----

FEDERAL GOVERNMENT BUDGET
PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to approve and disburse on time the budgetary appropriation for undertakings by the Federal Government during the 2011 (E.C.) Fiscal Year;

WHEREAS, the subsidy budget that may be appropriated to the Regions has to be decided on the basis of the formula developed by the House of Federation;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART I
General

Article 1 Short Title

This Proclamation may be cited as the "2011 Fiscal Year Federal Government Budget Proclamation No. _____".

Article 2 Total Budget Appropriated

The Federal Budget is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 2010 E.C. and ending on Sene 30, 2011 E.C. from Federal Government revenues and other funds for the undertakings set forth in the Schedule here to:

Table with 3 columns: Category, Currency, Amount. Rows include Recurrent Expenditure (91,675,160,588 Birr), Capital Expenditure (113,635,559,980 Birr), Subsidy Appropriation (135,604,731,380 Birr), Sustainable Development Goals (6,000,000,000 Birr), and Grand Total (346,915,451,948 Birr).

(Three Hundred Forty Six Billion Nine Hundred Fifteen Million Four Hundred Fifty One Thousand Nine Hundred Forty Eight Birr)

ክፍል ሁለት
የቦጆት አስተዳደር

አንቀጽ 3 የፌዴራል መንግሥት አካላት ሥልጣን

1. ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት የበላይ ኃላፊዎች ለየመስሪያ ቤቶቻቸው ስራና አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተፈቀደላቸውን በጀት በሚጠይቁበት ጊዜ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ከፌዴራል መንግሥት ገቢና ከሌላ ምንጭ እንዲከፍል ተፈቅዶለት ታሟቅ።
2. በፌዴራል መንግሥት ስር የሚተዳደሩት ሆስፒታሎች ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደላቸውን ጠቅላላ የበጀት መጠን ሳያልፉ 50 ፐርሰንት /ሃምሳ በመቶ/ የሚሆነውን ያለፈውን በጀት ዓመት ትክክለኛ ገቢያቸውን ከዘመኑ በጀት ዓመት ገቢያቸው እንደአስፈላጊነቱ ወጪ እያደረጉ እንዲሰሩበት ለመፍቀድ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ስልጣን ተሰጥቶታል።
3. የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ለካፒታልም ሆነ ለመደበኛ ተጨማሪ ስራዎች ከውጭ ብድር እንደዚሁም ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚያገኙትን እርዳታ በስራ ላይ ማዋልና ይህንኑ ሂሳብ በመስሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ፕሮግራም፣ ንዑስ ፕሮግራም፣ ፕሮጀክት እና ዋና ዋና ተግባር ስር መዘገብ በተጨማሪ በጀት በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።
4. የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በብድር ወይም በእርዳታ በተገኘ ገንዘብ ተገዝተው ወይም በዓይነት ተሰጥተው የፌዴራል የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ወደ አገር ለሚያስገቧቸው ዕቃዎችና መሣሪያዎች ሊከፈል የሚገባውን ቀረጥ ወስኖና መዘገብ በመያዝ ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል። በዚህ ዓይነት የተመዘገበውን የቀረጥ ሂሳብም ለሚመለከተው መስሪያ ቤት ያሳውቃል።
5. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /፩/ በተደነገገው መሠረት የግብር፣ የታክስ እና የቀረጥ ሂሳብ ማስታወቂያው የደረሰው መስሪያ ቤት ይህንኑ ሂሳብ በመስሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ፕሮግራም፣ ንዑስ ፕሮግራም፣ ፕሮጀክት እና ዋና ዋና ተግባር ስር መዘገብ በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለበት።

PART II
BUDGET ADMINISTRATION

Article 3 Powers of the Federal Government Organs

- 1) The Minister of Finance and Economic Cooperation is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned Federal Government organs, to disburse out of the Federal Government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs.
- 2) The Minister of Finance and Economic Cooperation is hereby authorized to allow Federal Government hospitals, to retain and expend within their total budgetary appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year.
- 3) Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, program, sub program, project and main activity as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance and Economic Cooperation within one month from the end of the budget year.
- 4) The Ethiopian Revenue and Customs Authority shall assess and record duties and taxes payable on goods imported by federal public bodies, purchased with the proceeds of loans, or grants, or acquired in kind and allow such goods to enter into the country. The Authority shall notify the assessment, thus recorded to the public body concerned.
- 5) The Public body, which received the notification, mentioned under Sub-Article 4 above shall record the amount of taxes and duties under its heading program, sub program, project and main activity and shall, within one month from the end of the budget year, communicate to the Ministry of Finance and Economic Cooperation the taxes and duties payable on goods for which budget for the payment of the tax not already been appropriated.

አንቀጽ 4 የበጀት ዝውውር

1. ከካፒታል ወጪ ወደ መደበኛ ወጪ ማዘዋወር አይቻልም።
2. መስሪያ ቤቶች በሚያስተዳድሯቸው ፕሮግራሞች መካከል በሚደረግ ዝውውር በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ተጠይቆ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በማቅረብ ዝውውሩ መፈቀድ ይኖርበታል።
3. በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ባሉ ንዑስ ፕሮግራሞች፣ ፕሮጀክቶች ወይም ዋና ዋና ተግባራት መካከል የሚደረግ ዝውውር በመንግስት መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ እየተፈቀደ ይፈጸማል። የመንግስት መስሪያ ቤቱ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ዝውውሩን ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ያሳውቃል።

አንቀጽ 5 የዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

1. የዘላቂ ልማት ግቦች ለማስፈጸም እንዲቻል ለክልሎች የካፒታል ፕሮጀክት ብቻ የሚውል የካፒታል ወጪዎች ድጋፍ ይደረጋል።
2. በዚህ አንቀጽ መሠረት ለክልሎች የካፒታል ወጪዎች የሚደረገው ድጋፍ ጥቅም ላይ የሚውለው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በሚያደርገው ስምምነት ለሚወሰኑ ዘርፎች እና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በመመካከር በሚዘረጋው ሥርዓት መሠረት ይሆናል።

Article 4 Budget Transfer

1. No transfer shall be allowed from the capital expenditure to the recurrent expenditure.
2. Request for budget transfer between programs administered by public bodies shall be made by the head of the public body and presented to the Ministry of Finance and Economic Cooperation for approval.
3. Budget transfer under program within sub programs, projects or main activities shall be made upon approval by the head of the public body. The public body shall notify such transfer to the Ministry of Finance and Economic Cooperation before payment is effected.

Article 5 Support for Achievement of Sustainable Development Goals

1. Capital expenditure support shall be provided for Regions to finance only capital projects that help achieve the Sustainable Development Goals.
2. The support for capital expenditure to be provided to the Regions under this Article shall be utilized for financing specific sectors to be determined in an agreement signed between the Ministry of Finance and Economic Cooperation and the Regional Governments and in accordance with the mechanism established by the Ministry of Finance and Economic Cooperation in consultation with the regions.

ክፍል ሶስት
የተፈቀደ በጀት

አንቀጽ 6 ለፌዴራል መንግስት	ብር
ሀ/ ለመደበኛ ወጪ	91,675,160,588
ለ/ ለካፒታል ወጪ	113,635,559,980
ድምር	<u>205,310,720,568</u>

(ሁለት መቶ አምስት ቢሊዮን ሶስት መቶ አስር ሚሊዮን ሰባት መቶ ሃያ ሺህ አምስት መቶ ስድሳ ስምንት ብር)

አንቀጽ 7 ለክልሎች ድጋፍ

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	131,218,696,798
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	3,932,880,000
ሐ/ ከውጭ አገር እርዳታ	453,154,582
ድምር	<u>135,604,731,380</u>

(አንድ መቶ ሰላሳ አምስት ቢሊዮን ስድስት መቶ አራት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሰላሳ አንድ ሺህ ሶስት መቶ ሰማንያ ብር)

7.1 ስትግራይ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	7,909,785,392
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	29,769,935
ድምር	<u>7,939,555,327</u>

(ሰባት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ሚሊዮን አምስት መቶ ሃምሳ አምስት ሺህ ሶስት መቶ ሃያ ሰባት ብር)

7.2 ለአፋር ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	3,956,404,486
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	19,956,557
ድምር	<u>3,976,361,043</u>

(ሶስት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰባ ስድስት ሚሊዮን ሶስት መቶ ስድሳ አንድ ሺህ አርባ ሶስት ብር)

7.3 ለአማራ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	28,280,684,508
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	159,513,680
ድምር	<u>28,440,198,188</u>

(ሃያ ስምንት ቢሊዮን አራት መቶ አርባ ሚሊዮን አንድ መቶ ዘጠና ስምንት ሺህ አንድ መቶ ሰማንያ ስምንት ብር)

7.4 ለኦሮሚያ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	45,281,817,687
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	90,831,830
ድምር	<u>45,372,649,517</u>

(አርባ አምስት ቢሊዮን ሶስት መቶ ሰባ ሁለት ሚሊዮን ስድስት መቶ አርባ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ አስራ ሰባት ብር)

PART III
BUDGET APPROPRIATION

Article 6 For the Federal Government Budget	Birr
a) Recurrent Expenditure	91,675,160,588
b) Capital Expenditure	113,635,559,980
Total	<u>205,310,720,568</u>

(Two Hundred Five Billion Three Hundred Ten Million Seven Hundred Twenty Thousand Five Hundred Sixty Eight Birr)

Article 7 Subsidies to Regions

a) Domestic Source	131,218,696,798
b) External Loan	3,932,880,000
c) External Assistance	453,154,582
Total	<u>135,604,731,380</u>

(One Hundred Thirty Five Billion Six Hundred Four Million Seven Hundred Thirty One Thousand Three Hundred Eighty Birr)

7.1 The State of Tigray

a) Domestic Source	7,909,785,392
b) External Assistance	29,769,935
Total	<u>7,939,555,327</u>

(Seven Billion Nine Hundred Thirty Nine Million Five Hundred Fifty Five Thousand Three Hundred Twenty Seven Birr)

7.2 The State of Afar

a) Domestic Source	3,956,404,486
b) External Assistance	19,956,557
Total	<u>3,976,361,043</u>

(Three Billion Nine Hundred Seventy Six Million Three Hundred Sixty One Thousand Forty Three Birr)

7.3 The State of Amhara

a) Domestic Source	28,280,684,508
b) External Assistance	159,513,680
Total	<u>28,440,198,188</u>

(Twenty Eight Billion Four Hundred Forty Million One Hundred Ninety Eight Thousand One Hundred Eighty Eight)

7.4 The State of Oromia

a) Domestic Source	45,281,817,687
b) External Assistance	90,831,830
Total	<u>45,372,649,517</u>

(Forty Five Billion Three Hundred Seventy Two Million Six Hundred Forty Nine Thousand Five Hundred Seventeen Birr)

7.5 ሰሶ-ግሌ ክልል	ብር
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	13,115,541,010
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>24,883,894</u>
ድምር	<u>13,140,424,904</u>

(አስራ ሶስት ቢሊዮን አንድ መቶ አርባ ሚሊዮን አራት መቶ ሃያ አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ አራት ብር)

7.6 ሰቤንሻንጉል/ጉሙዝ ክልል	
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	2,385,778,208
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>23,738,583</u>
ድምር	<u>2,409,516,791</u>

(ሁለት ቢሊዮን አራት መቶ ዘጠኝ ሚሊዮን አምስት መቶ አስራ ስድስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና አንድ ብር)

7.7 ለደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል	
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	26,414,798,652
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>63,552,532</u>
ድምር	<u>26,478,351,184</u>

(ሃያ ስድስት ቢሊዮን አራት መቶ ሰባ ስምንት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሃምሳ አንድ ሺህ አንድ መቶ ሰማንያ አራት ብር)

7.8 ለጋምቤላ ሕዝቦች ክልል	
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	1,721,432,251
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>29,746,619</u>
ድምር	<u>1,751,178,870</u>

(አንድ ቢሊዮን ሰባት መቶ ሃምሳ አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ሰባ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ብር)

7.9 ለሐረሪ ሕዝብ ክልል	
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	997,482,389
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>3,191,251</u>
ድምር	<u>1,000,673,640</u>

(አንድ ቢሊዮን ስድስት መቶ ሰባ ሶስት ሺህ ስድስት መቶ አርባ ብር)

7.10 ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር	
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	-
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	3,932,880,000
ሐ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>4,267,175</u>
ድምር	<u>3,937,147,175</u>

(ሶስት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ሰባት ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ ሰባት ሺህ አንድ መቶ ሰባ አምስት ብር)

7.5 The State of Somalia	Birr
a) Domestic Source	13,115,541,010
b) External Assistance	<u>24,883,894</u>
Total	<u>13,140,424,904</u>

(Thirteen Billion One Hundred Forty Million Four Hundred Twenty Four Thousand Nine Hundred Four Birr)

7.6 The State of Benshangul/Gumuz	
a) Domestic Source	2,385,778,208
b) External Assistance	<u>23,738,583</u>
Total	<u>2,409,516,791</u>

(Two Billion Four Hundred Nine Million Five Hundred Sixteen Thousand Seven Hundred Ninety One Birr)

7.7 The State of the Southern Nations, Nationalities & Peoples	
a) Domestic Source	26,414,798,652
b) External Assistance	<u>63,552,532</u>
Total	<u>26,478,351,184</u>

(Twenty Six Billion Four Hundred Seventy Eight Million Three Hundred Fifty One Thousand One Hundred Eighty Four Birr)

7.8 The State of the Gambela Peoples	
a) Domestic Source	1,721,432,251
b) External Assistance	<u>29,746,619</u>
Total	<u>1,751,178,870</u>

(One Billion Seven Hundred Fifty One Million One Hundred Seventy Eight Thousand Eight Hundred Seventy Birr)

7.9 The State of the Harari People	
a) Domestic Source	997,482,389
b) External Assistance	<u>3,191,251</u>
Total	<u>1,000,673,640</u>

(One Billion Six Hundred Seventy Three Thousand Six Hundred Forty Birr)

7.10 Addis Ababa City Government	
a) Domestic Source	-
b) External Loan	3,932,880,000
c) External Assistance	<u>4,267,175</u>
Total	<u>3,937,147,175</u>

(Three Billion Nine Hundred Thirty Seven Million One Hundred Forty Seven Thousand One Hundred Seventy Five Birr)

7.11 <u>ሰድሬዳዋ አስተዳደር</u>	<u>ብር</u>
ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	1,154,972,215
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ ድምር	<u>3,702,526</u>
	<u>1,158,674,741</u>

(አንድ ቢሊዮን አንድ መቶ ሃምሳ ስምንት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰባ አራት ሺህ ሰባት መቶ አርባ አንድ ብር)

አንቀጽ 8 የዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

8.1 <u>ሰትግራይ ክልል</u>	<u>ብር</u>
ከመንግስት ግምጃ ቤት	361,800,000
(ሶስት መቶ ስድሳ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)	
8.2 <u>ሰአፋር ክልል</u>	
ከመንግስት ግምጃ ቤት	181,200,000
(አንድ መቶ ሰማንያ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሺህ ብር)	
8.3 <u>ሰአማራ ክልል</u>	
ከመንግስት ግምጃ ቤት	1,296,000,000
(አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ዘጠና ስድስት ሚሊዮን ብር)	
8.4 <u>ሰኦሮሚያ ክልል</u>	
ከመንግስት ግምጃ ቤት	2,067,600,000
(ሁለት ቢሊዮን ስድሳ ሰባት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ብር)	
8.5 <u>ሰሱማሌ ክልል</u>	
ከመንግስት ግምጃ ቤት	598,800,000
(አምስት መቶ ዘጠና ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)	
8.6 <u>ሰቤንሻንጉል/ጉሙዝ ክልል</u>	
ከመንግስት ግምጃ ቤት	109,800,000
(አንድ መቶ ዘጠኝ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)	

7.11 <u>Dire Dawa Administration</u>	<u>Birr</u>
a) Domestic Source	1,154,972,215
b) External Assistance	<u>3,702,526</u>
Total	<u>1,158,674,741</u>

(One Billion One Hundred Fifty Eight Million Six Hundred Seventy Four Thousand Seven Hundred Forty One Birr)

Article 8. Support for Achievement of Sustainable Development Goals

8.1 <u>The State of Tigray</u>	<u>Birr</u>
Domestic Source	361,800,000
(Three Hundred Sixty One Million Eight Hundred Thousand Birr)	
8.2 <u>The State of Afar</u>	
Domestic Source	181,200,000
(One Hundred Eighty One Million Two Hundred Thousand Birr)	
8.3 <u>The State of Amhara</u>	
Domestic Source	1,296,000,000
(One Billion Two Hundred Ninety Six Million Birr)	
8.4 <u>The State of Oromia</u>	
Domestic Source	2,067,600,000
(Two Billion Sixty Seven Million Six Hundred Thousand Birr)	
8.5 <u>The State of Somalia</u>	
Domestic Source	598,800,000
(Five Hundred Ninety Eight Million Eight Hundred Thousand Birr)	
8.6 <u>The State of Benshangul/Gumuz</u>	
Domestic Source	109,800,000
(One Hundred Nine Million Eight Hundred Thousand Birr)	

8.7 ሰደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል
ብር

ከመንግስት ግምጃ ቤት 1,206,600,000

(አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ስድስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ብር)

8.8 ሰጋምቤላ ሕዝቦች ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት 79,800,000

(ሰባ ዘጠኝ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

8.9 ሰሐረሪ ሕዝብ ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት 45,600,000

(አርባ አምስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ብር)

8.10 ሰድሬዳዋ አስተዳደር

ከመንግስት ግምጃ ቤት 52,800,000

(ሃምሳ ሁለት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

የገቢና የወጪ በጀትን ዝርዝር የሚያሳይ ሠንጠረዥ ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዟል።

አንቀጽ 9 ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ አዋጅ ከሐምሌ 1 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ----- ቀን 2010 ዓ.ም.

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

8.7 The State of the Southern Nations, Nationalities & Peoples
Birr

Domestic Source 1,206,600,000

(One Billion Two Hundred Six Million Six Hundred Thousand Birr)

8.8 The State of the Gambela Peoples

Domestic Source 79,800,000

(Seventy Nine Million Eight Hundred Thousand Birr)

8.9 The State of the Harari People

Domestic Source 45,600,000

(Forty Five Million Six Hundred Thousand Birr)

8.10 Dire Dawa Administration

Domestic Source 52,800,000

(Fifty Two Million Eight Hundred Thousand Birr)

Schedules showing the detailed revenue and expenditure budget appropriated are attached to this proclamation.

Article 9 Effective Date

This proclamation shall enter into force as of 8th July 2018.

Done at Addis Ababa, this ----- day of -----2018

Dr. MULATU TESHOME
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA